



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት
 Federal Democratic Republic of Ethiopia
OFFICE OF THE PRIME MINISTER

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ 33ኛው የአፍሪካ ኅብረት የመሪዎች ጉባኤ መጠናቀቁን አስመልክቶ ያስተላለፉት መልእክት።

33ኛው የአፍሪካ ኅብረት የመሪዎች ጉባኤ ተጠናቅቋል። ጉባኤ የአፍሪካ ኅብረትን ወደ ተሻለ ደረጃ ያደረሰ ሲሆን የአህጉሪቱን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ዕድገትና አንድነት ይበልጥ የሚያጠናክሩ ውሳኔዎች ተወስነውበታል። በዚህ ጉባኤ ላይ 32 የአፍሪካ ፕሬዚዳንቶች፣ 3 ምክትል ፕሬዚዳንቶች፣ 7 ጠቅላይ ሚኒስትሮችና 3 ከአፍሪካ ውጭ የመጡ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ተሳትፈውበታል።

የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ለድርጅቱ ጥንካሬ የአልማዝ መሠረት ሆና ኖራለች። ለአፍሪካውያን ነጻነት ያደረገችው ትግል ሲሳካ፣ የአፍሪካውያን ሁለንተናዊ አንድነት እንዲመጣ ጥረት አድርጋለች፤ በማድረግ ላይም ትገኛለች። ይህ ትግልና ጥረት የኢትዮጵያ መንግሥታት በዘመናት ያልቀያየሩት አቋማቸው ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብም አብሮት የኖረና የሚኖር እምነቱ ነው። 33ኛውን የአፍሪካ ኅብረት የመሪዎች ጉባኤም ያስተናገድነው በዚህ መንፈስ ነው።

ይህ የመሪዎች ጉባኤ በተሳካና ሀገራችንን በሚያስመሰግን መልኩ ተጠናቅቋል። ለዚህ ጉባኤ ስኬት የአዲስ አበባ ከተማ ሕዝብ በጉባኤው ምክንያት ያጋጠመውን የአንዳንድ እንቅስቃሴዎች መስተጓጎል በጸጋ በመቀበል፣ ከተለያዩ አካላት ለሚሰጡ መመሪያዎች አክባሪ በመሆን የዜግነት ግዴታውን ተወጥቷል። የፖሊስ አካላት ብርቱና ዘመናዊ የቅድሚያ ልምምድ በማድረግ በአስተማማኝ መልኩ የከተማውን ጸጥታ ጠብቀዋል። የደኅንነት አካላት እጅግ ሥልጡን በሆነ መንገድ የተቀላጠፈ የመረጃና የደኅንነት አገልግሎት ሰጥተዋል። የሪፐብሊካን ዘብ አባላት ለሃያ አራት ሰዓታት የእንግዶቹን አካባቢዎች፣ የጉባኤው አካባቢና የመመላለሻ መንገዶችን ደኅንነት በማስጠበቅ የብረት በር ሆነዋል። ባለ ሆቴሎችና የሆቴል አገልጋዮች ኢትዮጵያን የሚያስመሰግን መስተንግዶ አቅርበዋል። ዲፕሎማቶችና የፕሮቶኮል ባለሙያዎች ሂደቶቹ በሙሉ ደረጃቸውን የጠበቁና የተቀላጠፉ እንዲሆኑ አስችለዋል። የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጭዎች የሠመረ አገልግሎት አበርክተዋል። ሌሎችም ወገኖች የሚጠበቅባቸውን ሁሉ በመወጣት ኢትዮጵያ የብርቱዎች ሀገር መሆንዋን አስመስክረዋል። ሁሉም አካላት ላደረጉት አገር የሚያኮራ ተግባር በራሴና በኢትዮጵያ መንግሥት ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ።

ለአንድ ሀገራዊ ዓላማ፣ ዐቅሞቻችንን ሁሉ አስተባብረን፣ ሕመሞቻችንንም ሁሉ ተቋቁመን ከሠራን እንዴት ውጤታማ እንደምንሆን የዚህ ጉባኤ ስኬት ብዙ ነገሮችን ያስተምረናል። አፍሪካውያን እኅቶቻችንና ወንድሞቻችን በመስተንግዲያችንና በተቀላጠፈው አገልግሎታችን ተደስተዋል። አዲስ አበባ ዋና ከተማቸው መሆኗን በተግባር እንዲያረጋግጡ አድርገናቸዋል።

ይህን መልካም ስም ለብዙ አፍሪካዊ ስኬቶች መጠቀም አለብን። አፍሪካውያን በጋራ ለመሥራት፣ በጋራ ለመማማር፣ በጋራ ለመነገድ፣ በጋራ የሥራ ዕድሎችን ለመፍጠርና በጋራ ሀብቶቻችንን ለማልማት ዕድል እንዳለን አይተናል።

በመደመር ዕሳቤ ጠንካራ ውስጣዊ ዐቅምና አንድነትን ፈጥረን የተሻለች አፍሪካን ወደ ማየት መሸጋገር አለብን። መጀመሪያ እኛ እርስ በርሳችን ተናበንና ተገናዝበን በመሥራት ጠንካራ ኢትዮጵያዊ ዐቅም እንፍጠር። ቀጥሎም ከጎረቤቶቻችን ጋር ቀጣናዊ ትብብርና ትግግዝን እናስፋፋ፤ ከዚያም አፍሪካውያን በዓለም ላይ አንድ ሆነን በጋራ የምንቆምበት የፖለቲካና የኢኮኖሚ ኃይል እንገነባለን። ለዚህም በትንሽ በትልቁ ጉልበታችንንና ጊዜያችንን መጨረሱን ትተን ማርሽ በሚቀይር ነገር ላይ ዐቅማችንን እንድናውለው ጥሪዬን አቀርባለሁ።

በድጋሚ፣ ይህ የአፍሪካ ኅብረት የመሪዎች ጉባኤ እንዲሳካ ሌት ተቀን ለሠራችሁ ሁሉ ምስጋናዬን እያቀረብኩ የሀገራችን የብልጽግና ጉዞ እንዲሳካም ይህው ትጋት እንዲቀጥል አደራ እላለሁ።

**ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ፣ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኑር!
ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ!
የካቲት 3 ቀን 2012 ዓ.ም**